



አንደኛ ዓመት ቁጥር ፫  
Ist Year — No. 3

አዋጣ ገዳር ፲፮ ቀን ፲፱፻፹፰ ዓ. ም.  
Awasa 25th November, 1995

የደቡብ ብሔሮች ፡ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግሥት

# ደቡብ ነጋሪት ጋዜጣ DEBUB NEGARIT GAZETA

OF THE SOUTHERN NATIONS, NATIONALITIES & PEOPLES' REGIONAL STATE

የአንዱ ዋጋ Unit Price	የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግሥት ም/ቤት ተጠባባቂነት የወጣ	የፖስታ ግጥን ቁጥር ፲፰ (18)
-----------------------	--	----------------------

ማውጫ

C O N T E N T S

አዋጅ ቁጥር ፫/፲፱፻፹፰ ዓ. ም.

Proclamation No. 3/1995

የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ብ/ክልላዊ መንግሥት አስፈጻሚ አካላትን ስልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣ አዋጅ . . . . . ገጽ ፩

Definition of Powers and Duties of the Executive organs of the S.N.N.P. Regional State Proclamation . . . . . Page 1

አዋጅ ቁጥር ፫/፲፱፻፹፰

PROCLAMATION No. 3/1995.

የደቡብ ብ/ብ/ሕ/ክልላዊ መንግሥት አስፈጻሚ አካላትን ለመወሰንና ተግባር ለመወሰን የወጣ አዋጅ

A PROCLAMATION TO DETERMINE THE POWERS AND DUTIES OF THE EXECUTIVE ORGANS OF THE SOUTHERN NATIONS, NATIONALITIES & PEOPLES' REGIONAL GOVERNMENT.

በጋራ መፈቃቀድና በእኩልነት ላይ ተመሥርቶ የደቡብ/ክልላዊ መንግሥት የተቋቋመ ስለሆነና በክልሉ የተጠናከረ ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ዕድገት እንዲፈጸም ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ ፡

WHEREAS, the S.N.N.P. Regional state is established on the basis of equality & mutual understanding and hence, to speed up economic and social development is necessary.

የዓላማና የተግባር አንድነት ያላቸውን አስፈጻሚ አካላት ለተፋጠነ ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ዕድገት አስተዳዳሪ ለያበረከቱ በሚችሉበት አደረጃጀት ፡ በርካራ ሆኖ መንግሥትን በማስቀረትና የመደበኛ /በጀት/ ወጪን ለመቀነስ በአነስተኛ የገንዘብ ወጪና የሰው ኃይል አመራር የሥራ ውጤት ለማስመዝገብ የሚያስችል መዋቅር መገንባት አስፈላጊ በመሆኑ ፡ እና

WHEREAS, it is essential to lay down a structure in which the executive organs having identical objectives and duties are organized in such a way that they would contribute for rapid economic and social development, by getting rid of bureaucratic entanglements and to achieve effective results by minimum budget and man power.

የክልሉ መንግሥት አስፈጻሚ አካላት ሥራቸውን ለማስፈጸም ማከናወን እንዲችሉ ለመወሰንና ተግባራቸውን በሕግ መወሰን አስፈላጊ በመሆኑ ፡

WHEREAS, the determination of the powers & duties of the executive organs of the region is necessary to enable them discharge their duties property.

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ ፶፪ ንዑስ አንቀጽ ፪/ለ/ ለክልሉ በተሰጠ ሥልጣን መሠረት ፤ እንዲሁም በደ/ብ/ብ/ሕዝብ ጠቅላይ ልማት ሚኒስቴር አንቀጽ ፶፮ ንዑስ አንቀጽ ፫.፲ ላይ አንቀጽ ፶፮ ለክልሉ ም/ቤት በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ከዚህ የሚከተለው ታውጋል ።

Now there fore, in accordance with the powers vested in Regions under Art. 52 sub article 2(b) of the constitution of FDRE and Powers vested in Regional council under Art. 49 Sub article 3.1 and 58 of the Constitution of S.N.N.P. Region, the following is hereby Proclaimed.

ገ. አጭር ርዕስ ፡

ይህ አዋጅ «የደ/ብ/ብ/ሕ/ክልል መንግሥት አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣ አዋጅ ቁ. ፫/፲፱፻፹፮» ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል ።

፪. ትርጓሜ

- ፩. «የክልል መንግሥት» ማለት በደ/ብ/ብ/ሕ/ክልል ሕገ መንግሥት መሠረት የተቋቋመው የደ/ብ/ብ/ሕገቦች ክልላዊ መንግሥት ማለት ነው ።
- ፪. «የክልል ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ» ማለት በደ/ብ/ብ/ሕ/ክልል ሕገመንግሥት አንቀጽ ፶፫ መሠረት የተቋቋመው የክልሉ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ነው።

፫. መ ቋ ቋ ም

በዚህ አዋጅ የሚከተሉት ቢሮዎችና ጽ/ቤቶች ተቋቋመዋል ።

- ፩. የግብርና ቢሮ
- ፪. የሥራና ከተማ ልማት ቢሮ
- ፫. የትምህርት ቢሮ
- ፬. ፍትሕ ቢሮ
- ፭. የጥላንና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ
- ፮. የፋይናንስ ቢሮ
- ፯. የጤና ቢሮ
- ፰. የሠራተኛና ማኅበራዊ ጉዳይ ጽ/ቤት
- ፱. የውሃ ፣ ማዕድንና ኢነርጂ ሀብት ልማት ቢሮ
- ፲. የንግድ ፣ ኢንዱስትሪና ቴሪሽም ቢሮ
- ፲፩. የባህልና ማስታወቂያ ቢሮ
- ፲፪. የትራንስፖርትና መገናኛ ጽ/ቤት
- ፲፫. የኢንፎርሽን ጽ/ቤት
- ፲፬. የኢ.ጋ. መከላከልና ዝግጁነት ጽ/ቤት
- ፲፭. የሲቪል ሰርቪስ ጽ/ቤት
- ፲፮. የሰፖርት ጽ/ቤት

የቢሮዎች/ጽ/ቤቶች/የወል ሥልጣንና ተግባር ፡

እያንዳንዱ ቢሮ /ጽ/ቤት

- ፩. በሥራው መስክ
  - ሀ) ዕቅድና በጀት ያዘጋጃል ፡ ሲፈቀድም በሥራ ላይ ያውላል ፤
  - ለ) ሕጎች ፣ ደንቦችና መመሪያዎች በሥራ ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል ፤
  - ሐ) የጥናትና ምርምር ተግባር ያከናውናል ፤ የስታትስቲክስ መረጃዎች ይሰበስባል ፤ ያቀናብራል ፤ ለሚመለከተው አካልም ያስተላልፋል ፤
  - መ) ለክልሉ መንግሥት ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ እያሳወቀ በሕግ መሠረት ውሎችን ይዋዋላል ።
- ፪. በዚህ አዋጅ የተሰጡትንና በሌሎች ሕጎች የተሰጡትን ተግባራት ያከናውናል ፤
- ፫. ስለሥራው ክንዋኔ በየወቅቱ ለክልሉ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ዘንድ ያቀርባል ።

1. Short title

This Proclamation may be cited as "Definition of Powers and Duties of the Executive Organs of the S.N.N.P. Regional State Proclamation No. 3/1995."

2. Definition.

- 1. "Regional government" Means the S.N.N.P. government established in accordance with the constitution of the Region.
- 2. "Regional executive Committee" means the executive committee formed in accordance with Art. 53 of the Regional constitution.

3. Establishment

The following Bureaus and offices are hereby established.

- 1. Agriculture Bureau
- 2. Public Works and Urban Development Bureau
- 3. Education Bureau
- 4. Justice Bureau
- 5. Planning and Economic Development Bureau
- 6. Finance Bureau
- 7. Health Bureau
- 8. Labour and Social Affairs Office
- 9. Water, Mines & Energy Resources Development Bureau
- 10. Trade, Industry and Tourism Bureau
- 11. Culture and Information Bureau
- 12. Transport and Communications Office
- 13. Investment Office
- 14. Disaster Prevention and Preparedness Office
- 15. Civil Service Office
- 16. Sports Office

4. Powers and duties common to all bureaus/offices

- 1. In its area of activity.
  - a) Prepare and upon approval, implement plans and budget;
  - b) ensure the implementation of laws, regulations and directives;
  - c) undertake studies and research, collect and compile statistical data, and transmit same to the concerned organ,
  - d) informing the Regional executive committee, enter into contracts.
- 2. Perform the duties assigned to it under this proclamation and other laws;
- 3. Submit Periodic activity reports to the regional executive organ;

፩. የግብርና ቢሮ

የግብርና ቢሮ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡

፩. የፌዴራል ሪፑብሊኩንና የክልሉን የግብርና ልማት ፖሊሲ መሠረት በማድረግ የግብርና ልማት እንዲስፋፋ ያደርጋል፤

፪. የመሬት አጠቃቀምና ድልድል በፌዴራል ሪፑብሊክ የመሬት አጠቃቀም ፖሊሲ መሠረት መፈጸሙን ያረጋግጣል፤

፫. ለገበሬዎች የግብርና ኢኮኖሚክን አገልግሎት ይሰጣል፤ አግባብ ካላቸው መንግሥታዊም ሆነ መንግሥታዊ ካልሆኑ አካሎች ጋር በመተባበር የግብርናው ቴክኖሎጂ እንዲዳበር ያደርጋል፤

፬. የግብርና ምርት ማሳደጊያዎች፣ የእርሻ መሣሪያዎች አገልግሎትና የብድር አገልግሎቶች ለገበሬዎች እንዲቀርቡ አስፈላጊውን ይፈጽማል፤

፭. የግብርና ኢንቨስትመንት እንዲበረታታ ያደርጋል፤

፮. የቡና ንግድ ፈቃድ ይሰጣል፤

፯. በገበሬው አቅም ላይ የተመሠረቱ ለግብርናው ልማት የሚረዱ ምርምሮች ያካሂዳል፤ ሠጠቱም ለገበሬው የሚሠራጭበትን ስልት ይቀይሳል፤ የሥልጠና ፕሮግራሞችን ያካሂዳል፤

፰. የገበሬ አገልግሎት ሕብረት ሥራ ማገበራትን ያደራጃል፤ አስፈላጊውንም ድጋፍ ይሰጣል፤

፱. ለምርጥ የእንስሳትና የዓሣ ዝርያዎች የዘር ማባገጥ ማዕከላትን ያደራጃል፤

፲. ለውጭ ገበያ የሚቀርቡ የግብርና ምርት ውጤቶች በብዛት እንዲጨምሩና የጥራት ደረጃቸው እንዲጠበቅ ያደርጋል፤

፲፩. ስለደንና ዱር እንስሳት ሀብት ልማት ጥበቃና አጠቃቀም የወጡ ሕጎች፣ ደንቦችና መመሪያዎች መከበራቸውን ያረጋግጣል፤

፲፪. የተፈጥሮ ሀብቶች መጠጫውን በአካባቢው ላይ የሚያደርሰውን ጉዳት ለመቆጣጠርና የውሃ፣ የአፈርና የአየር ብክነትን ለመከላከል የወጡ መመሪያዎች መከበራቸውን ያረጋግጣል፤

፲፫. የቡናና የሌሎች ግብርና ምርቶች ለማዕከላዊ ገበያ የሚቀርቡበትን ሁኔታዎች ያመቻቻል፤ ዓለም አቀፍ የገበያ ሁኔታዎችን እየተከታተለ መረጃ ያሠራል፤

፲፬. ሕገ ወጥ የግብርና ምርት ውጤቶች ንግድን ለመቆጣጠር ስላዎችን ያቋቁማል፤ ይቆጣጠራል።

፲፭. በአገራባች ሀገሮችና ከሌሎች ክልሎች ወደ ክልሉ የሚገቡ ዕቃዎች፣ አዝርዕት፣ እንስሳትና የእንስሳት ተዋጽኦ ላይ ተገቢውን የኳራንቲን ቁጥጥር ያደርጋል።

5. Agriculture Bureau

The Agriculture Bureau shall have the powers and duties to;

1. Promote the expansion of agricultural development of the region based on the federal and Regional Agricultural policy.

2. Based on the land use policy of the federal Republic of Ethiopia, regulate and implement the land use of the region,

3. Provide agricultural extension services to farmers, and in co-operation with the appropriate governmental and non-governmental organs, encourage the development of agricultural technology in the region.

4. Facilitate the provision of agricultural inputs, farm implements and credit services to farmers,

5. Facilitate the promotion of agricultural investment in the region.

6. License coffee trade transactions,

7. Undertake researches based on the local farmer that promote the agricultural development, devise strategy to disseminate the results of research undertakings to the farmers; and also undertake training programmes,

8. Organize and assist farmers' co-operatives,

9. Organize multiplication centers for improved seed varieties, animal and fish breed,

10. (Make the necessary effort to increase the quantity and maintain the quality of exportable agricultural products of the region,

11. Ensure that laws, regulations and directives issued in relation to the protection, conservation and Utilization of forestry and wild life development are respected,

12. Supervise the implementation of directives issued to control damages caused by the depletion of natural resources, and the prevention of water, soil and air pollution;

13. Facilitate the supply of coffee and other agricultural products to the central market, follow up international market and disseminate information,

14. Establish inspection centres to control the flow of illegal transaction of farm products,

15. Ensure quarantine controls on plants, seeds, animals and animal products brought in to the region.

፮. የሥራና የከተማ ልማት ቢሮ

የሥራና የከተማ ልማት ቢሮ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል ።

- ፩. የሪፑብሊኩ መንግሥትና የክልሉ መንግሥት የኮንስትራክሽን፣ የከተማ ልማትና ቤት ፖሊሲዎች በክልሉ ውስጥ ተግባራዊ እንዲሆኑ ያደርጋል ።
- ፪. የሕንፃ ኮድ፣ ዲዛይንና የኮንስትራክሽን የሥራ ደረጃዎች በክልሉ ውስጥ መከበራቸውን ያረጋግጣል ።
- ፫. በክልሉ መንግሥት በጀት የሚሠሩ የመንግሥት ኮንስትራክሽኖች እንዲሠሩ ፣ እንዲሻሻሉና እንዲጠገኑ ያደርጋል ።
- ፬. በክልሉ መንግሥት በጀት ለሚሠሩ የመንግሥት ኮንስትራክሽኖች የሚያስፈልጉ ዲዛይኖችና የኮንስትራክሽን ሥራ ውሎች እንዲዘጋጁ ያደርጋል ።
- ፭. በክልሉ መንግሥት በጀት የሚከናወን የመንግሥት ኮንስትራክሽን ዜተገባበት ውል መሠረት የጥራት ደረጃ ፣ የጊዜና የዋጋ ገደቦች ተጠብቀው መሠራቱን ለማረጋገጥ የሚያስችል ቁጥጥር እንዲኖር ያደርጋል ። በበላይነት ይቆጣጠራል ።
- ፮. በክልሉ መንግሥት ደረጃ ተወዳድሪው መሥራት ለሚችሉ የሀገር ውስጥ ሥራ ተቋራጮችና አማካሪዎች ፈቃድ ይሰጣል ። ይቆጣጠራል ።
- ፯. ለከተሞች መሪ ፕላን ዝግጅት የሚረዱ ጥናቶች ያካሂዳል ። የከተሞችን መሪ ፕላኖች ለማስፈጸም የሚያስፈልጉ ዝርዝር ፕላኖች እንዲዘጋጁ ያደርጋል ። አፈጻጸማቸውን ይከታተላል ። ይቆጣጠራል ።
- ፰. በክልሉ መንግሥት ባለቤትነት ሥር የሚገኙ የከተማ ቤቶችን ያስተዳድራል ። እንዲታደሱና እንዲጠገኑ ያደርጋል ።
- ፱. በከተሞች ውስጥ የጠናሪያ ቤትን ችግር ለማቃለል የቁጠባ ቤቶች እንዲሠሩና እንዲከራዩ ወይም እንዲሸጡ ያደርጋል ።
- ፲. የጠናሪያ ቤት ሕብረት ሥራ ማግባባትን ይመዘግባል ። ማበረታቻና ድጋፍ ይሰጣል ።
- ፲፩. ቻርተር ያልተሰጣቸው ማዘጋጃ ቤቶችን በበጀት ፣ በዕቅድና በከተማ ፕላን አዘገጃጀትና አፈጻጸም፣ በሰው ኃይል ሪሶርስ፣ በአስተዳደርና ገቢ አሰባሰብ ረገድ ይከታተላል ። ይቆጣጠራል ። የቴክኒክና የሙያ ድጋፍ ይሰጣል ።

፯. የትምህርት ቢሮ

የትምህርት ቢሮ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል

- ፩. በሀገሪቱና በክልሉ የትምህርት ፖሊሲ መሠረት የክልሉን የትምህርት ዕቅድና ፕሮግራም ያዘጋጃል ። ሲፈቀድም በሥራ ላይ ያውላል

6. Public Works and Urban Development Bureau

The public works & Urban Development Bureau shall have the powers & duties to;

- 1. cause the implementation, with in the region, of construction and urban development policies in the state republic of regional government;
- 2. ensure building codes and standards for design and construction works are respected within the region;
- 3. cause the construction, improvement and maintenance of government construction financed by the regional government;
- 4. cause the preparation of designs and construction work contracts necessary for government constructions financed by the regional government;
- 5. cause the supervision of, and inspect, the execution of construction works financed by the regional government to ensure their conformity with the quality standards, time limits and cost as provided in their contract, and carry out overall supervision;
- 6. license and supervise domestic construction contractors and consultants who work within the region on a competative basis;
- 7. undertake, follow up, and supervise the implementation of, studies relating the preparation of master plans for urban centers and cause the preparation of detail, plans necessary for the implementation of same;
- 8. administer, cause the maintenance and repair of urban houses which are under the ownership of regional government;
- 9. cause the construction of low cost houses to alleviate housing problems in the towns of the region and to rent or self same;
- 10. register, encourage and support housing cooperatives;
- 11. follow up supervise render technical and professional support to non-charted municipalities in the region with the regard to the preparation and execution of budget plan and urban man power allocation administration and income collection.

7. Education Bureau

The Education Bureau shall have the powers and duties of

- 1. Prepare, on the basis of the education policy of the country, the region the education plan and programme of the region, and implement same when approved,

- ፩. በክልሉ ለትምህርት የደረሱ ሁሉ የመማር ዕድል የሚያገኙበትን ስልት ይቀይሳል፡ መሠረተ ትምህርት ለሁሉም እንዲዳረስ ያደርጋል፡
- ፪. የክልሉ የትምህርት ጥራት በሀገር አቀፍ የተወሰነውን ስታንዳርድ የጠበቀ መሆኑን ያረጋግጣል።
- ፫. የሀገራቱን የትምህርት ፖሊሲና ስታንዳርድ ተከትሎና የክልሉንና የአካባቢ ሁኔታዎችን በማገናዘብ የክልሉን የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ሥርዓተ ትምህርት ያዘጋጃል፡ በሥራ ላይ ያውላል፡
- ፬. በየደረጃው ለማስተማር ብቁ የሚያደርጉ መመዘኛዎች መሟላታቸውን ያረጋግጣል፡ መምህራንና የትምህርት ባለሙያዎችን ያስለጥናል፡ እንዲሠለጥኑም ያደርጋል፡
- ፭. በሀገር አቀፍ ደረጃ ተዘጋጅተው ለክልሉ ትምህርት ቤቶች የሚሰጡ ፈተናዎችን ተስታላሽ ያስፈጽማል፡ በክልሉ ደረጃ ተዘጋጅተው የሚሰጡትን ፈተናዎችና የምስክር ወረቀቶች ብቃት ያረጋግጣል፡
- ፮. ለትምህርቱ ሥራ አስፈላጊ የሆኑ መጽሐፍትና ሌሎች የትምህርት መሣሪያዎች እንዲሟሉ ያደርጋል፡
- ፯. የክልሉን የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችና በክልል መስተዳድሩ የሚቋቋሙትን መለኪያ ስተኛ ገራጆች ያደራጃል፡ ያስተዳድራል፡
- ፱. በሀገር ውስጥ ደርጅቶችና ባለሀብቶች ለሚቋቋሙ አስኪ ሁለተኛ ደረጃ ለሆኑ ትምህርት ቤቶች ፈቃድ ይሰጣል፡ የብቃት ደረጃቸውን ለማረጋገጥ ይቆጣጠራል፡
- ፲. ለትምህርቱ ፕሮግራም ማስፈጸሚያ የሚሆኑ ፕሮጀክቶች ያዘጋጃል፡ ሲፈቀድም በሥራ ላይ ያውላል፡
- ፲፩. ለአናሳ ብሔረሰቦች፡ ለሌሎች ለሕጻናትና ለጉልማሶች ለሚሰጡ የትምህርት አገልግሎቶች ልዩ ድጋፍ ይሰጣል፡
- ፲፪. የክልሉ የትምህርት ፕሮግራሞች በመገናኛ ዘይቤዎች እንዲደገፉ ያደርጋል፡
- ፲፫. የትምህርቱን ሥራ ለማሻሻል የሚያስችሉ ጥናቶችን ያካሂዳል፡ በሀገር አቀፍ ደረጃ ለሚካሄዱ ጥናቶች አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል፡
- ፲፬. የትምህርት መረጃዎችን ይሰበስባል፡ ያጠናቅቅራል፡ ለሚሰጡት ያስተዳድራል፡
- ፲፭. በክልሉ ትምህርት ቤቶች የሚሰጡ ልዩ ልዩ የተማሪዎች አገልግሎቶችን ያስተባብራል፡
- ፲፮. ለትምህርት ሥራ አስፈላጊ የሆነውን ድጋፍ ለማግኘት እንዲቻል ገብረተሰቡን ያስተባብራል።

- 2. devise the means to provide the opportunity to attend schools in the region to all those who have attained the required age; and enhance; the provision of adult education to all;
- 3. ensure that the quality of education provided in the region complied with the approved national standard;
- 4. prepare and implement, following the education policy and standard of the country and having regard to the specific situations of the region, the curriculum of elementary and junior secondary schools of the region;
- 5. ensure that the qualifying standards to teach in each level have been met; train and cause the training of teachers and education personnel;
- 6. follow up the execution of national examinations provided in the schools of the region; ascertain the adequacy of examinations and certificates prepared and given in the region;
- 7. ensure provision of books and other materials necessary to undertake education;
- 8. to organize and administer elementary and secondary schools in the region, and junior colleges to be established by the regional self government;
- 9. issue licence to schools upto secondary level established by domestic organizations and investors: supervise same to ensure that they maintain adequate standards;
- 10. prepare projects designed for the implementation of the education programme and implement same upon approval: provide special support to educational services rendered to minority nationalities, women, children;
- 11. provide special support to educational services rendered to minority nationalities, women, children and adults;
- 12. ensure that the education programme of the region is supported by the mass media;
- 13. undertake studies to improve educational activities: provide the necessary supported to studies undertaken at the national level;
- 14. collect, compile, disseminate to those concerned, statistical data on education;
- 15. coordinate the various services provided to students by the schools of the region;
- 16. coordinate the public with the view of obtaining the necessary assistance for educational activities;

፩. ፍትሕ ቢሮ ፤

የፍትሕ ቢሮ የሚከተሉትን ሥልጣንና ተግባራት ይኖራታል ።

- ፩. በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ እና በደ/ብ/ብ/ሕ/ክልል ሕገ መንግሥትና በሌሎች ሕጎች የተደነገጉት የግለሰብ ፣ የብሄር ፣ የብሄረሰቦችና የሕዝቦች መብቶችና ነፃነቶች መከበራቸውን ያረጋግጣል ፤
- ፪. በደ/ብ/ብ/ሕ/ክልል መንግሥት ውስጥ በሚገኙ ፍ/ቤቶች ሥልጣን ክልል ሥር በሚወድቁ የወንጀል ጉዳዮች የክልሉን መንግሥት በመወከል ይከራከራል፤
- ፫. የሕዝቡን እንዲሁም የክልሉን መንግሥት መብትና ጥቅም ለማስከበር አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው በክልሉ ውስጥ በሚገኙ ፍ/ቤቶች ፤ በማንኛውም ዳኝነት ሰጪ አካል ወይም የሽምግልና ጉባኤ ክስ ይመሠርታል፤ ክስ እንዲመሠረት ያደርጋል ፤ ወይም ጣልቃ በመግባት ይከራከራል፤ እንደነገሩ ሁኔታም ተከላካይ በመሆን ይቀርባል ፤
- ፬. በክልሉ መንግሥት ወይም በክልሉ መንግሥት አካላት ላይ የሚቀርቡትን የፍትሕ ብሄር ክሶችና ጥያቄዎች አያያዝ እንደአስፈላጊነቱ ይከታተላል ፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ሪፖርት እንዲቀርብለት ያደርጋል ፤ ለዚሁም ብቃት ያለው የሰው ኃይል መመደቡን ያረጋግጣል ፤
- ፭. በክልሉ መንግሥት አካላት ጥያቄ ሲቀርብለት የሕግ ረቂቆችን በማዘጋጀት የሕግ አስተያየት በመስጠት ይረዳል ፤ ለክልሉ መንግሥት ም/ቤት ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሚቀርቡ ማናቸውም የሕግ ረቂቅ ሲዘጋጅ ይሳተፋል ፤
- ፮. በክልሉ ውስጥ ወንጀል እንዳይፈጸም ይከላከላል ፣ ይከታተላል ፣ ይቆጣጠራል ፣ የወንጀል መነሻዎችንና መከላከያ ዘዴዎችን በማጥናት ወንጀል የሚቀነስበትን ስልት ተግባራዊ ያደርጋል ፤
- ፯. ወንጀል ተፈጽሟል ብሎ ሲያምን የወንጀል ምርመራ ሥራ በሕግ መሠረት ያከናውናል ፤
- ፰. የትራንስፖርት አዋጅና ደንቦችን ያስከብራል ፣ የመንገድ ትራፊክ እንቅስቃሴን ይቆጣጠራል ፣ የትራፊክ አደጋዎችን መርምሮ አጥፊውን ለሕግ ያቀርባል ፤
- ፱. በማረፊያ ቤት ፣ በማረሚያ ቤትና በጠባይ ማረሚያ ተቋሞች የተያዙ ወይም የታሠሩ ሰዎች ሕጋዊና ለብአዊ መብታቸው እንዲከበር ያደርጋል ፤
- ፲. የሕግ ቋሚዎችን ወደ ማኅበራዊ ኑሮ ለመመለስና ብቁ ዜጎች ለማድረግ የሚያስችሉ እርምጃዎችን ይወስዳል ፤
- ፲፩. የሕግ ታራሚዎችን ማኅበራዊ ችግሮች በማጥናት በፍትሕ ፣ በምግብ ፣ በጤና ፣ በመዝናኛ ፣ በንጽህና ፣ በመሳሰሉት ማኅበራዊ ኑሮአቸው እንዲሻሻልና ፍትሔዊ እንዲሆን ያደርጋል ፤

8. Justice Bureau

The Justice bureau shall have the powers & duties to

- 1. to ensure the protection of rights and freedoms of individuals, nations/nationalities and peoples, guaranteed by the constitutions and any consistent laws of the federal government and the southern nations/nationalities and peoples region.
- 2. plead by representing the regional government in criminal cases under the jurisdiction of the S.N.N. Peoples regional government courts;
- 3. institute, cause to be instituted or intervene in proceedings before regional government courts, and judicial body or arbitration tribunal and appear as a defedant as case may be, where the rights and interests of the public as well as the regional government so require;
- 4. Follow up as necessary, the handling of civil suits and claims brought by or against regional government or regional organs; causes reports to be submitted to it onsame, where it find it necessary, and ensure that competent man power is assigned for the purpose;
- 5. assist, when requested by the organs of the regional government inpreparing draft laws and giving legal opinions, participate in the preparation of any draft laws to be submitted to excutive committee of the regional government.
- 6. Prevent, follow up & control the commission of crimes in the region, implement methods of crime preventions by studying the causes of crime & its prevention.
- 7. conduct investigation, in accordance with law, when it believes that a crime has been committed;
- 8. ensure the observance of proclamations & Regulations of Transportation, control public traffic movements, by investigating traffic accidents & bringing the faulty to justice.
- 9. cause the protection of legal and human rights of detainees and prisoners that are in prisons, temporary center of detentions and corrective institutions;
- 10. take appropriate stops that enable for the rehabilitation and social reintegration of prisoners;
- 11. cause the life of prisoners improved & judicious by studying their social problems relating to justice, food, health, recreation & sanitation;

6  
to  
of  
ga-  
tws  
na-  
in  
N.  
roc-  
ju-  
as  
and  
ve-  
uits  
ern-  
ub-  
and  
for  
onal  
egal  
raft  
the  
cri-  
pre-  
pre-  
hen  
ions  
nts,  
the  
s of  
upo-  
ons;  
bili-  
s by  
tice,

- ፲፪. በአሥረኞች ላይ የሚፈጸሙ ቅጣቶች የጥንቃቄ እርምጃዎችንና የአሥር ቤት ደንቦችን የተከተሉ እንዲሆኑ አሥረኞችም የሚገባቸውን እንክብካቤ እንዲያገኙ ያደርጋል ፤
- ፲፫. አመክሮና ምህረት የሚጠየቅላቸውን የሕግ ታራሚዎች ጉዳይ ይከታተላል ፤ ለሚመለከተው መንግሥታዊ አካል እንዲቀርብ በማድረግ ወሳኔውን ተግባራዊ ያደርጋል ፤
- ፲፬. የወንጀል ድርጊት ምስክሮች እንደአስፈላጊነቱ ተገቢውን የሕግ ጥበቃ እንዲያገኙ ያደርጋል ፤
- ፲፭. በወንጀል ድርጊት ከባድ ጉዳት ደርሶባቸው በክልሉ ውስጥ በሚገኙ ፍ/ቤቶች ክስ ለመመሥረትና ለመከራከር አቅም ለሌላቸው ግለሰቦች ካግ እንዲያገኙ በፍትህ ብሄር ክስ ይረዳል ፤
- ፲፮. የጥበቅና ሥራ ፈቃድን በሚመለከት ክፍተት ሚኒስቴር ጋር የሚኖረው የሥራ ቅንጅት እንደተጠበቀ ሆኖ ስለጥበቅና ፈቃድ መመሪያና የመተዳደሪያ ደንብ ያወጣል ፤ በክልሉ ውስጥ በሚገኙ ፍ/ቤቶች መከራከር ለሚችሉ ጠበቆች በደንቡ መሠረት ፈቃድ ይሰጣል ፤ ይሠርዛል ፤
- ፲፯. የሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን አከባቢ በሚመለከት የክልሉን መንግሥት በመወከል እንደአስፈላጊነቱ ማብራሪያዎችን ይሰጣል ፤ ከሚመለከታቸው ክፍሎች ጋርም ግንኙነቶችን ያደርጋል ፤
- ፲፰. በክልሉ ውስጥ የውልና ማስረጃ ምዝገባ ጽ/ቤቶች እንዲያራጁ ያደርጋል ፤ ሥራቸውንም በበላይነት ይመራል ፤
- ፲፱. ሕዝቡ የአካባቢውን ሰላምና ደንንነት በመጠበቅ ወንጀልን በመከላከልና ወንጀለኞችን በማጋለጥ ተግባር ተካፋይ እንዲሆን ያስተባብራል ፤
- ፳. የክልሉን ሕዝብ ንቃተ ሕግ ለማዳበር በተለያዩ ዘዴዎች የሕግ ትምህርት ይሰጣል ፤ የሕግ ትምህርትና ሥልጠናን በሚመለከት ከሚመለከተው አካል ጋር ይተባብራል ፤
- ፳፩. አግባብ ካላቸው አካላት ጋር በመተባበር በክልሉ ውስጥ ለሚገኙ አቃብያን ሕግ ፣ መለዩ ለባሾችና ለመ/ቤቱ ሠራተኞች የሥልጠና ፕሮግራም ያዘጋጃል ፤
- ፳፪. የክልሉን መንግሥት ሕጎች የትርጉም ሥራ ያካሂዳል ፤ እንደአግባቡም የትርጉም ሥራዎችን በበላይነት ያስተባብራል ፤
- ፳፫. የክልሉን መንግሥት ሕጎች በባለአደራነት ይይዛል ሕጎችን ፣ ያሰባስባል ፣ በተወሰነ ጊዜም እንዲጠቃ ለሉ ያደርጋል ፤
- ፳፬. በሕግ የተሰጡትን ሥልጣንና ተግባር በሚመለከት የሚቀርቡለትን አቤቱታዎችና አስተያየቶች ይመረምራል ፤ ተገቢውን እርምጃም ይወስዳል ።

- 12. cause penalties are excuted and protective measures are taken in respect of prisoners in accordance with the prison regulations and prisoners are properly treated;
- 13. Follow up the affairs of prisoners to be put on parole & amnesty and implement the decision of competent government organs;
- 14. see to it that witnesses to criminal case are accorded due legal protection, as necessary;
- 15. to assist victions of crimes in civil proceedings for the recovery of damages resulting from grave bodily injury where such victions are unable to institute such proceedings in regional courts.
- 16. subject to subsequent determination, on the bases of a study. of the coordination of activities with ministry of justice as regards the issuance of licences to advocates, issue directives on the licencing of advocates, and draw up code of conduct for same, issue licences to advocates for practice before courts of the regional government, and revoke same, in accordance with the code for conduct.
- 17. issue statements on behalf of the regional government, as necessary, with respect to the observance of human rights and effect relations, with concerned bodies, rega-ging same.
- 18. cause the organization of notice, public offices and supervise their activity;
- 19. cause the participation of the people relating to keeping peace, security, prevention of crimes & exposure of criminals.
- 20. give legal education through the use of various methods with a view to raising the public legal consciousness in the region, cooperate with appropriate organ in matters relating to legal education and training;
- 21. organize, in cooperation with the appropriate organs. training programs for prosecutors, men in uniforms, and administrative staffs,
- 22. undertake the translation of regional government laws; head the coordination of translation activities, as appropriate;
- 23. keep laws of regional gov't as depository; collect laws and consolidate same periodically;
- 24. examine petitions and suggestions made to it and take appropriate legal measures insofar as they relate to matters falling with in its jurisdiction;

፱. የፕላንና ኤኮኖሚ ልማት ቢሮ  
የፕላንና ኤኮኖሚ ልማት ቢሮ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል ።

፩. በፌዴራል ሪፑብሊክ መንግሥት ስትራቴጂ ላይ የተመሠረቱና በክልል መንግሥቱ የሚረጋገጡ የረጅም የመካከለኛና የአጭር ጊዜ የልማት እቅድ ያዘጋጃል ፤ ሲፈቀድም ተግባራዊነቱን ይከታተላል ።

፪. ከሚመለከታቸው የክልሉ የአስተዳደር አካላት ጋር በመተባበር በረጅም ፣ በመካከለኛና በአጭር ጊዜ እቅዶች ውስጥ የሚንጸባረቁ በክልሉ መንግሥት አካላት የሚከናወኑ ፕሮጀክቶች እንዲጠኑና እንዲዘጋጁ ያደርጋል ፤ ይገመግማል ።

፫. በክልል መንግሥቱ አካላት እየተዘጋጁ የሚቀርቡለትን ዓመታዊ የልማት እቅዶችና ለነዚህ የሚያስፈልጉ የካፒታል በጀት ጥያቄዎች መርምሮ የተጠቃለለ የልማት እቅድና የካፒታል በጀት ካዘጋጀ በኋላ ከክልል መንግሥቱ ዓመታዊ ጠቅላላ በጀት ጋር ተዋህዶ እንዲዘጋጅ ለክልሉ ፋይናንስ ቢሮ ያስተላልፋል ፤ ሲፈቀድም አፈጻጸሙን ይከታተላል ።

፬. ከፌዴራል ሪፑብሊክ መንግሥት የኤኮኖሚ ፖሊሲ አንፃር በክልል መንግሥቱ የግል ክፍለ ኤኮኖሚ ተሳትፎ እንዲበረታታ ድጋፍ ሰጪ የሆነ አመልካች ዕቅድ ያዘጋጃል ።

፭. የክልል መንግሥቱን የረጅም ፣ የመካከለኛና የአጭር ጊዜ የልማት ዕቅድ ለማዘጋጀት የሚረዳ የክልሉን የምርት ስፔሻላይዜሽንና የተለየ የመልማት አቅም ሀኔታዎች በሚመለከት ጥናትና ምርምር ያካሂዳል ።

፮. ከፌዴራል ሪፑብሊክ ከፕላንና ኤኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር የሚተላለፉትን የፕላን አዘገጃጀትና አቀራረብ መመሪያዎችን ለክልሉ አሠራር አመቺ በሆነ መልክ ያብራራል ፤ ለክልሉ መስተዳድር አካላት በወቅቱ እንዲደርሱ ያደርጋል ።

፯. የክልል መንግሥቱን የተፈጥሮ ሀብት የሕዝብ ፣ የሳይንስና ቴክኖሎጂ የሥርዓትና የአገልግሎት መረጃዎችን ይሰበስባል ፤ ያጠናቅቃል ።

፰. ለክልል መንግሥቱ ልማትና ዕድገት የሚያስፈልጉ የቅየሣ የክርታና ፣ የጂኦግራፊ ጥናትና ሥራዎች እንዲከናወኑ ያደርጋል ።

**የፋይናንስ ቢሮ**  
የፋይናንስ ቢሮ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል ።

፩. የክልል መንግሥቱ መስተዳድር አካላት የፌዴራል ሪፑብሊኩ መንግሥት የፋይናንስ ፖሊሲዎችን ፣ ሕጎችን ፣ ደንቦችንና መመሪያዎችን ተኮትለው ፣ መሥራታቸውን ይቆጣጠራል ።

9. *Planning and Economic Development Bureau*  
The planning and economic development bureau shall have powers & duties to;

1. prepare and, upon approval, follow-up the implementation of long term, medium term and short term development plans which are based on the Federal Democratic Republic Government's development strategy and to be execute by the regional state.

2. cause the study and preparation of, and evaluation in cooperation with the concerned organs of the regional state, of projects reflected in the long term, medium term and short term plans and to be executed by the regional state.

3. Review development plans and capital budget proposals submitted to it by the organs of the regional state and based on same, and prepare annual consolidated development plan and capital budget proposals and transfer, such consolidated plan and capital budget to the finance bureau of the region for incorporation in the annual budget of regional state, and upon approval, follow-up the implementation of same.

4. prepare indicative plans with a view to encouraging the participation of the private sector in the region on the basis of the economic policy of the country.

5. Undertake studies and research concerning the regions production specialization and specific development potential necessary for the preparation of the region's long term, medium term and short term development plans.

6. Elaborate plan preparation and submission directives forwarded to it by the ministry of economic development and co-operation in a way suitable for the region, and cause the timely delivery of same to the organs of the regional state.

7. Collect, compile and transfer to those concerned, data concerning natural resources, population, science and technology, distribution and services of the region.

8. Cause surveying and mapping activities geographic studies that are necessary for the development and projects of the regional state to be undertaken.

10. *Finance Bureau*  
The finance Bureau shall have the powers & duties to  
1. supervise the compliance of the operations of the organs of the regional government with federal government financial policies; laws, regulations and directives;

፲፩. ባሕላዊ የማዕድንና ማምረት ሥራን ያበረታታል፤ የማዕድን ጎብረት ሥራ ማጎራረትን ይመዘግባል፤ የኮንስትራክሽን ማዕድናት የማምረት ሥራ ፈቃድ ይሰጣል፤ ይቆጣጠራል።

፲፪. የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦትን ለማዳረስ በነዳጅ ኃይል የሚሠሩና አነስተኛ የውሃ ኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች ስለሚቋቋሙበት ሁኔታ ያጠናል፤ ሲፈቀድም በሥራ ላይ ያውላል።

፲፫. አነስተኛ የኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨትና የማሠራጨት ፈቃድ ይሰጣል፤ ይቆጣጠራል።

፲፬. ተፈላጊ የሆኑ ጋዝ፣ ነዳጅና የነዳጅ ውጤቶች የሚቀርቡበትን ሁኔታ አግባብ ካላቸው አካላት ጋር በመተባበር ያመቻቻል።

፲፭. የኢነርጂ መጠባበቂያ ክምችትን እንዲኖር መደረጉን ያረጋግጣል።

፲፮. ለውሃ ብክለትን ለመከላከል የወጡ ሕጎች ደንቦችና መመሪያዎች መከበራቸውን ያረጋግጣል።

**፲፭. የባህልና ማስታወቂያ ቢሮ**

የባህልና ማስታወቂያ ቢሮ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባሮች ይኖሩታል።

፩. ባህል፣ ኪነ-ጥበብና የፕሬስ ሥራ በክልሉ እንዲዳብርና እንዲስፋፋ ያደርጋል፤ የሥነ ጥበብ የፈጠራ ችሎታ እንዲዳብር ያበረታታል።

፪. የባህልና ማስታወቂያ ሚኒስቴር የሚያወጣውን መመሪያ ተከትሎ በክልሉ የሚገኙ ታሪካዊ ቅርሶችተፈልገው እንዲገኙ፣ እንዲጠበቁ፣ እንዲጠኑ፣ እንዲታደሱና ጥቅም ላይ እንዲውሉ ያደርጋል፤ ቅርሶችንና በመጥፋት ላይ ያሉ ባህሎችን ከዝርዝር መግለጫ ጋር ይመዘግባል።

፫. በክልሉ ውስጥ በማንኛውም ሰው፣ ማኅበር፣ ወይም የህይወት ድርጅት፣ ወይም ተቋም እጅ የሚገኙ ቅርሶች በሚገባ እንዲያዙ ድጋፍ ይሰጣል።

፬. በክልሉ ውስጥ የሕዝብ ቤተ መጽሐፍት፣ ቤተ መዛግብትና አብያተ መዘክሮች እንዲስፋፋ ያደርጋል፤ ያስተባብራል፤ ቀደም ሲል የተቋቋሙትንም እንዲጠናከሩ ለዞንና ለልዩ ወረዳ ድጋፍ ይሰጣል።

፭. በክልሉ ፊልም ቤቶችና ቲያትር ቤቶች እንዲስፋፋ ያደርጋል፤ ያሉትንም እንዲጠናከሩ ድጋፍ ይሰጣል።

፮. የክልሉ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ታሪክና ባህል ተመዝግቦ እንዲያዝ ያደርጋል።

፯. የክልሉ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቋንቋዎቻቸው እንዲጠኑና ለሥራና ለትምህርት እንዲያገለግሉ፣ ሥነ ጽሑፎቻቸው እንዲዳብሩና እንዲስፋፋ ያደርጋል።

፰. ከሚመለከታቸው የክልሉ መንግሥት አካላት ጋር በመተባበር የሥነ-ጥበብ ጎጥቅና መሣሪያዎች እንዲገኙ ሁኔታዎችን ያመቻቻል።

11. encourage traditional mineral exploitation, register mining cooperatives, give licence to construction minerals exploitation, and supervise them;

12. undertake studies for the establishment of electric stations which run with petroleum energy and small-scale hydro-power station, with the view of spreading the supply of electrical energy within the region & cause the implementation of same when approved;

13. permit and supervise the generation and spread of small-scale electric energy;

14. cooperate with the appropriate organs, to facilitate conditions for the supply of gas, petroleum and by-products necessary to the region;

15. ensure that the volume of energy reserve determined to the region is maintained;

16. supervise the implementation, within the region of directives issued regarding water pollution.

**15. Culture and Information Bureau**

The Culture and Information Bureau shall have the powers and duties to;

1. cause the promotion and expansion of culture, arts and press, and encourage the promotion of creativity in fine arts in the region.

2. to cause, following directives to be issued by the ministry of culture and information, the discovery, protection, study, maintenance and utilization of historical relics; register with detail descriptions, antiquities and cultures which are in the process of extinction;

3. give support for the proper preservation of antiquities which are in the possession of any person, association or religious organization or institution in the region;

4. cause the expansion of public libraries, archives and museums, support zones and special woredas, to strengthen those which have already been established;

5. cause the expansion, of cinema and theatre halls: support those which have already been established in the region;

6. cause the registration and maintenance of the history and culture of the nations, nationalities and peoples' of the region;

7. cause the study of language, nations, nationalities and peoples of the region to enable them to become languages of education and work; and to promote the development and expansion of their literature;

8. facilitate conditions, in cooperation with the concerned organs of the regional government, for the procurement of art equipment and materials;

- ፱. የክልሉን የባህል መግከርት ጉባኤ ያቋቁማል ፡
- ፲. ክልሉንና የክልሉን ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በሚመለከቱ ጉዳዮች ጽሑፎችን ያዘጋጃል ፡ ያሳትማል ፡ በሬዲዮ ፤ በቴሌቪዥንና በሌሎች መገናኛ ብዙኃን መግለጫዎችን ያወጣል ፡
- ፲፩. በክልሉ መንግሥት የሚቋቋሙ መገናኛ ብዙኃን ያደራጃል ፡ ይመራል ፡
- ፲፪. በክልሉ መገናኛ ብዙኃን የክልሉ መንግሥት የሚያወጣቸውን ሕጎችና መመሪያዎች ለክልሉ ሕዝብ ለማሳወቅና ለማበረታታት እንዲሁም ለክልሉ ሕዝብ የልሣት የትምህርትና የባህል እንቅስቃሴዎች ቅድሚያ ተኩረት የሚሰጡ ፕሮግራሞች በመንደሩ እንዲሠሩ ያደርጋል ፡
- ፲፫. ከክልሉ መንግሥት ወደ ሬዲዮ ሪፑብሊክና ከሬዲዮ ሪፑብሊክ ወደ ክልሉ መንግሥት እንዲሁም ከክልሉ ወደ ሆንና ልዩ ወረዳዎች ፣ ከዞንና ከልዩ ወረዳዎች ወደ ክልሉ የኢንፎርሜሽን ፣ የዜናና የፕሮግራም ልውውጦችን ያስተባብራል ፡ ይመራል ፡
- ፲፬. ሥርዓታቸው በክልሉ የተወሰኑትን የፕሬስ ሥራዎች በግል ወይም በቅንጅት ለመስራት ለሚፈልግ ማናቸውም ኢትዮጵያዊ ፈቃድ ይሰጣል ።

፲፭. የትራንስፖርትና መገናኛ ጽ/ቤት

የትራንስፖርትና መገናኛ ጽ/ቤት የሚከተሉት ሥራዎችና ተግባራት ይኖሩታል ።

- ፩. የሀገሪቱን የትራንስፖርትና የመገናኛ አገልግሎቶች ዕድገት የሚመራባቸው ፖሊሲዎች ማወረት ፣ ማዘጋጀት በክልሉ የትራንስፖርትና የመገናኛ አገልግሎት እንዲስፋፋ ያበረታታል ፡ ይጋጥሳል ፡ ይሰጣል ፡
- ፪. የትራንስፖርትና የመገናኛ አገልግሎቶችን ለመቆጣጠር የወጡ ሕጎች ፣ ደንቦችና መመሪያዎች በክልሉ ውስጥ መከበራቸውን ያረጋግጣል ፡
- ፫. ለሌሎች የክልሉ መስተዳድር አካላት የተሰጠው ሥልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ የክልሉ የትራንስፖርትና የመገናኛ መሠረተ አገልግሎቶች እንዲሠሩ እንዲሻሻሉና እንዲጠገኑ ያደርጋል ፡
- ፬. በክልሉ ውስጥ የትራንስፖርትና የመገናኛ ዓይነቶች ተደጋግረው የሚያደጉበትንና በተቀናበረ ሁኔታና በሚገባ በጥቅም ላይ የሚውሉበትን ሁኔታ ያመቻቻል ፡
- ፭. በክልሉ ውስጥ የሚገኙ ተሽከርካሪዎችን ይመዘግባል ፡ በነዚህ ላይ የቴክኒክ ምርመራ ያደርጋል ፡ የመንጃ ፈቃድ ይሰጣል ፡
- ፮. በክልሉ ውስጥ በሕዝብ የንግድ የመንገድ ማመላለሻ ሥራ ለሚሰማሩ ሰዎችና ድርጅቶች ፈቃድ ይሰጣል ፡ በነዚህ የሚቋቋሙ የሕዝብ የንግድ የመንገድ ማመላለሻ ማኅበሮችን ይመዘግባል ፡ በማኅበራቱ የሚቀርቡለትን የስምሪት ፕሮግራም መርምሮ ያጸድቃል ፡ ተግባራዊነቱን ይቆጣጠራል ፡

- 9. establish regional council of culture;
- 10. prepare and publish articles with regard to matters concerning the region and the nations, nationalities and peoples of the region; issue announcement through radio, television and other mass media;
- 11. Organize and direct the mass media to be established by the regional government;
- 12. devise programmes which enable the mass media of the region giving prior attention to disseminating and elaborating to the people of the region, laws and directives issued by the regional government, development, education and cultural activities;
- 13. organize and direct the exchange of information, news and programmes from the region to the center and from the center to the region; and from the region to zones and special woredas and vice versa;
- 14. give licence to persons and organizations which publish news papers, periodicals and phamphlets to be distributed within the region;

16. Transport and Communications Office

The transport & communication office shall have the powers & duties to;

- 1. encourage and provide support for the expansion, in the region, of transport and communications services on the basis of the policies guiding the development of the country's transport and communications services;
- 2. to ensure that laws, regulations and directives issued to regulate transport and communications services are complied with the region;
- 3. without prejudice to the powers given to other organs of the regional self-government, cause the construction, improvement and maintainance of the regional transport and communications infrastructure;
- 4. facilitate the integrated development and effective and coordinated utilization of all modes of transport and communication in the region;
- 5. register vehicles in the region, and conduct technical inspection and issue driving licence in respect of same;
- 6. issue licence to persons and organizations engaged in public commercial road transport in the region; register public commercial road transport associations established by same; approve and supervise the implementation of tripschedules submitted by associations;

ge 14  
atters  
alities  
thro-  
lished  
a of  
g and  
s and  
velop-  
ation,  
center  
the  
a:  
publi-  
e dis-  
the  
m, in  
ervices  
ent of  
ices;  
issued  
es are  
organs  
ction,  
trans-  
e and  
t and  
hical  
t of  
ged in  
regis-  
ns es-  
imple-  
ations;

- ፮. በክልሉ ውስጥ ለሚቋቋሙ የተሽከርካሪ መጠገኛና ግደሻ ጋራገሮችና ባለሞተር ተሽከርካሪ መንጻት ለሚያስተምሩ ሰዎችና ድርጅቶች ፈቃድ ይሰጣል ይቆጣጠራል ፤
- ፯. እንደአስፈላጊነቱ የሕዝብ የንግድ የመንገድ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች መናሽሪያዎችን ያቋቁማል ፤ ያካሂዳል
- ፱. ትራንስፖርትና መገናኛን የሚመለከቱ መረጃዎችን ይሰበስባል ፤ ያጠናቅራል ፤ ለሚመለከታቸው ያስተላልፋል ።

**፲፮. የኢንቨስትመንት ጽ/ቤት**

የኢንቨስትመንት ጽ/ቤት የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል ፡-

- ፩. ለኢንቨስትመንት ዓላማዎችና ጉግባሮች አመራር መስጠት ማስተዋወቅና ግንኙነቶችን ያስተባብራል
- ፪. በክልሉ ውስጥ የሚገኘውን የሀብት ክምችትና የኢንቨስትመንት ዕድል መረጃዎች በመሰብሰብ ያቀናጃል ፤ ይተነትናል ፤ ያሠራጫል ፤ ተጨባጭ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን ያስተዋውቃል ፤
- ፫. የሚቀርቡለትን የኢንቨስትመንት ማሙላኪያዎች ፕሮጀክት ጥናቶች ተፈላጊ ሁኔታዎች በደንቡ መሠረት የማያሟሉ ሆኖ ሲገኝ የኢንቨስትመንት ትና የሥራ ፈቃድ ይሰጣል ፤ እንደዚሁም የንግድ ምዝገባ ያካሂዳል ፤
- ፬. ለኢንቨስትመንት የሚቀርቡ ሃሳቦች መሟላት የሚገባቸው መመዘኛዎችን ያዘጋጃል ፤
- ፭. ባለሀብቶችና ጉዳዩ በሚመለከታቸው ሌሎች በክልሉ መስተዳድር አካላት መካከል የኢንቨስትመንት ተግባሮችን ያስተባብራል ፤ ይከታተላል ፤ ይቆጣጠራል ፤
- ፮. በክልሉ ውስጥ የሚደረግ ኢንቨስትመንትን አስመልክቶ ተገቢውን አገልግሎት ይሰጣል ፤
- ፯. ስለክልሉ የሀብት ክምችትና የኢንቨስትመንት ዕድል የተጠናቀሩ መረጃዎችን እንዲሁም ስለክልሉ የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ የተዘጋጁ ሪፖርቶች ለሚመለከተው አካል ያስተላልፋል ፤
- ፰. ኢንቨስትመንትን አስመልክቶ የሚደረጉ ስምምነቶችንና ማሻሻያዎችን መዝግቦ ይይዛል ፤ ወይም ይጠብቃል ።
- ፱. የክልሉ የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ስኬታማ በሆነ መንገድ ወደ አፈጻጸም ለማሸጋገር ፣ ፖሊሲዎችን ፣ ደንቦችን ፣ መመሪያዎችን ፣ የአሠራር ሥልጣኖችን ያዘጋጃል ፤ ሲፈቀድም ተግባራዊ ያደርጋል ፤ እንዲሁም ሥልጠና ፣ ምርክሮች ፣ አውደ ጥናት ባዛር ፣ ኤግዚጢቭን ወዘተ - - - አዘጋጅቶ ይሰጣል ።
- ፲. የኢንቨስትመንት ፈቃድ የተሰጣቸው ባለሀብቶች የሚያቀርቧቸው የኢንቨስትመንት ማበረታቻ ጥያቄዎች አስፈላጊውን አሟልተው የቀረቡ መሆኑን ማረጋገጥ ፤

- 7. issue licence to vehicle maintainance and repair garages established in the region and to persons and organizations who teach motor vehicle driving, and supervise same;
- 8. establish and operate public commercial road transport vehicles stations if necessary;
- 9. collect, compile and transfer to those concerned data relating to transport and communications.

**17. Investment Office**

The investment office shall have the powers & duties to;

- 1. give guidance, promote & coordinate contacts in respect of investment objectives & activities.
- 2. collect, process, analze & disseminate information on investment opportunities and potentials in the region to promote concrete investment projects.
- 3. receive, review, screen & decide on application for the establishment on operations of enterprises & issue investiment certificates licence & make trade registration.
- 4. prepare standard criteria to be fulfilled by investment proposals.
- 5. co-ordinate, follow-up & monitor investment matters involving investors & other concerned organs.
- 6. provide the proper service with respect to investment;
- 7. prepare & submit the necessary report to the concerned authorities with respect to investment opportunities & activities.
- 8. register & keep agreements concerning investment.
- 9. to advance investment in the region prepare regulations, directives and devises & implement when approved, organize & offer training, workshops, seminars, bazars & etc.
- 10. cetify those claims of investment incentives to those certified projects.

፲፩. ኢንተርፕራይዎችን ወይም የመስፋፋት ሥራዎችን ለማቋቋምና ለማከራከር የሚቀርቡ ማመልከቻዎችን መቀበል ፣ መገምገም ፣ መመርመርና መወሰን ።

፲፩. የአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ጽ/ቤት

የአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ጽ/ቤት የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል ።

- ፩. አግባብ ካላቸው የክልል መንግሥቱ አካላት ጋር በመተባበር አደጋን ለመከላከል የተቀየሱ ፖሊሲዎችና ስልቶች በሥራ ላይ እንዲውሉ ያደርጋል ።
- ፪. አግባብ ካላቸው የክልሉ መንግሥት አካላት ጋር በመተባበር አደጋ ሊመጣ የሚችልበትን ምክንያት አስቀድሞ ያጠናል ፣ የቅድሚያ ማስጠንቀቂያና መሰል መረጃዎች ይሰበስባል ።
- ፫. በክልሉ አደጋ በተከሰተ ጊዜ የደረሰውን ጉዳት ፣ መወሰድ የሚገባውን እርምጃና ለዚህ የሚያስፈልገውን ድጋፍ በዝርዝር የሚያመለክት ዕቅድ ያዘጋጃል ።
- ፬. የዕርዳታ ግኝትና አስተዳደርን በሚመለከት የሪፑብሊኩ መንግሥትና የክልሉ ም/ቤት በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ከዕርዳታ ሰጪ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት ይፈጥራል ።
- ፭. በአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ኮሚሽን ለክልሉ መንግሥት የተደለደለው ዕርዳታ ለተረጋጋዎች መድረሱን ያረጋግጣል ።
- ፮. ለዕርዳታ ፕሮግራሞች ማስፈጸሚያ የሚያስፈልጉ ልማት ነክ ፕሮጀክቶችን ዝግጅትና አፈጻጸም ያስተባብራል ።
- ፯. በክልል መንግሥቱ እንዲሠሩ የሚያስችል ፈቃድ ያላቸውን መንግሥታዊ ያልሆኑ የአርዳታ ሰጪ ድርጅቶች ሥራ ያስተባብራል ፣ ስለሥራቸው አፈጻጸምና ብቃታቸውንም ይቆጣጠራል ።

፲፱. የሲቪል ሰርቪስ ጽ/ቤት

የመንግሥት ሠራ/አስ/ጽ/ቤት የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል ።

- ፩. የመንግሥት ሠራ/አስተዳደርን በተመለከተ የወጡ ፖሊሲዎች ሕጎች ደንቦችና መመሪያዎችን በሥራ ላይ መዋላቸውን ይቆጣጠራል ።
- ፪. ለመንግሥት ሠራተኞች የተፈቀደው የደመወዝ ስኬል ፣ የልዩ ልዩ አበሎች ክፍያና ሌሎች የሥራ ሁኔታዎች የመንግሥት ሠራተኞችን በሚመለከት በሥራ ላይ እንዲውል ያደርጋል ።
- ፫. የመንግሥት ሠራተኞች አቀጣጠር ፣ አመዳደብ የደረጃ ዕድገት ፣ የደመወዝ ጭማሪ ፣ ዝውውር ሥልጠናና የዲሲፕሊን አጠባበቅ ከመንግሥት ሠራተኞች ሕጎች ፣ ደንቦችና መመሪያዎች ጋር በማገናዘብ ይፈጽማል ።
- ፬. የመንግሥት ሠራተኞች ዝርዝር ሁኔታ መዝገብ ይይዛል ፣ ስታትስቲካዊ መረጃዎችን ያጠናቅራል ።
- ፭. የመንግሥት ሠራተኞች ከጡረታ ዕድሜ ክልል በላይ አገልግሎታቸው እንዲራዘም በሚቀርቡ ጥያቄዎች ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣል ።

11. receive, evaluate, investigate & decide on the investment applications for the expansions of enterprises.

18. Disaster Prevention and Preparedness Office

The disaster prevention and preparedness office shall have the powers & duties to;

- 1. Cause the implementation, in co-operation with the concerned organs of the Regional Federal Government, of policies and strategies designed for the prevention of disasters;
- 2. Undertake prior studies, in co-operation with the appropriate organs of the Regional or federal Government, in relation to the cause of disaster; collect early warning and similar data;
- 3. Prepare detailed plans which indicate the damages sustained, the measures to be taken and the assistance necessary, when disaster occurs in the Region;
- 4. establish relations with donor organizations in accordance with the directives issued by the central Government and Regional Government concerning the procurement and administration of assistances;
- 5. ensure that the assistance allocated by the disaster prevention and preparedness commission to the Region is distributed to the victims;
- 6. Co-ordinate the preparation and implementation of development projects which are necessary for the execution of relief programmes;
- 7. monitor and co-ordinate the performances of non-Governmental donor organizations those who have got the legal personality to undertake activities in the Region; submit reports to the concerned bodies about the activities and adequacy of same.

19. Civil Service Office

The civil service office shall have powers and duties to:

- 1. Ensure the implementation, in respect of the civil servants of policies laws, Regulations and Directives relating to the Administrations of Civil Servants.
- 2. Cause the implementation in respect of civil servants of the regional state of salary scales various allowances and other benefits applicable to civil servants.
- 3. Cause that the recruitment, placement, promotion, salary increment, transfer, training and discipline of the civil servant, of the regional state are conducted in accordance with civil service laws, regulations and directives.
- 4. Keep a record of the detailed particulars of the civil servants of the regional state compile statistical data and transmit same to the federal civil service commission;
- 5. Give final decision on applications to extend beyond retirement age the period of service of civil servants of the regional state.

invest-  
rises.  
  
shall  
  
ith the  
Govern-  
he pre-  
  
h the  
Govern-  
collect  
  
ges sus-  
sistance  
;  
  
ns in  
central  
cerning  
stances;  
  
disaster  
the Re-  
  
tion of  
ry for  
  
of non-  
o have  
s in the  
bodies  
  
uties to  
he civil  
irectives  
servants.  
  
ivil ser-  
various  
to civil  
  
tion, sal-  
e of the  
ucted in  
ns and  
  
the civil  
ical data  
vice com-  
  
l beyond  
servants

- ፩. የመንግሥት ሠራተኞች በችሎታ ማነስ ምክንያት ከሥራ ለመሰናበት በሚቀርብ ጥያቄ ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣል ፤
- ፪. የመንግሥት ሠራተኞች ሕገ በሚፈቅደው መሠረት በሚያቀርቡት ይግባኝ ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣል ፤
- ፫. ለመንግሥት ሠራተኞች የሥራ ውጤት መመዘኛ የወጣው መመሪያ በሥራ ላይ መዋሉን ይቆጣጠራል ፤
- ፬. መሥሪያ ቤቶች በሚፈጽሙት የጊዜያዊ ሠራተኞችን ቅጥር በተመለከተ የወጣውን መመሪያ ተከትለው መፈጸማቸውን ይቆጣጠራል ።
- ፭. የመንግሥት ሠራተኞች ሕገ-ገብ፣ ደንቦችንና መመሪያዎችን በመተርጎም ረገድ የሚያጋጥሙ ችግሮችን ለክልሉ መንግሥት ምክርቤት ያቀርባል ፤ ለፊደራል መንግሥት ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽንም ያስተላልፋል ፤
- ፮. ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር የመ/መ/ቤቶችን አደረጃጀት የሰው ኃይል አወቃቀር በመገምገም የማሻሻያ ሐሳብ ያቀርባል ፤ ሲፈቀድም ሥራና ሠራተኛ መገናኛቱን ያረጋግጣል ።

**የሰፈርት ጽ/ቤት**

የሰፈርት ጽ/ቤት የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል ።

- ፩. አካል ማሠልጠኛና ስፈርት በክልሉ እንዲያብርና እንዲስፋፋ ያደርጋል ፤
- ፪. በክልሉ ለሚቋቋሙ የስፈርት ማኅበሮች ፈቃድ ይሰጣል ፤ ፕሮግራሞቻቸውን ያስተባብራል ፤ ይቆጣጠራል ፤
- ፫. ክልላዊ የስፈርት ውድድሮችን ያዘጋጃል ፤ እንዲዘጋጅም ፈቃድ ይሰጣል ፤
- ፬. ክልላዊ ስፈርት ውድድሮችን በሚመለከት በስፈርት ማኅበሮች መካከል የሚነሳውን ክርክር ይዳኛል ፤
- ፭. የክልሉን ስፈርት ምክር ቤት ያቋቁማል ፤
- ፮. ከሚመለከታቸው የክልሉ መንግሥታዊ አካላት ጋር በመተባበር የስፈርት ትጥቅና መሣሪያዎች ተሟልተው እንዲገኙ ሁኔታዎችን ያመቻቻል ፤
- ፯. የክልሉን ባህላዊ ስፈርቶች የበለጠ እንዲታወቁ እንዲሻሻሉና እንዲያደጉ ያደርጋል ፤
- ፰. የክልሉ ስፈርት ማኅበራት ገቢ ለዓላማቸው ብቻ መዋሉን ለማረጋገጥ ሂሳባቸውን ይመረምራል ፤
- ፱. በክልሉ ውስጥ የስፈርት ማዘውተሪያ ሥፍራዎችን ያዘጋጃል ፤ እንዲዘጋጁ ያበረታታል ፤ የቴክኒክ ድጋፍም ይሰጣል ፤
- ፲. ከጤና ቁጥጥር ጋር በመተባበር ስፈርታዊ ሕክምናን ያዘጋጃል ፤ በዞንና በልዩ ወረዳዎች ለሚደረጉ ዝግጅቶችም ድጋፍ ይሰጣል ።

**የቢሮዎች / ጽ/ቤቶች መዋቅር ፤**

- ፩. እንዳንዱ ቢሮ / ጽ/ቤት ፤
- ፪. የቢሮ / ጽ/ቤት ኃላፊ ፤ እንደአስፈላጊነቱ ምክትል የቢሮ ኃላፊ ፤

- 6. Give final decision on applications to dismiss on the grounds of inefficiency of the civil servants of the regional state.
- 7. Give final decision on applications to dismiss on the regional state made in accordance with law.
- 8. Supervise, the implementation by the offices of the regional states, of the directives relating to the efficiency evaluations of civil servants.
- 9. Supervise the implementation by the regional states offices the directives issued in relation to the employment of temporary workers in employing same.
- 10. Transfer problems arising in the interpretation of civil service laws, regulations and directives to the Regional Council & Federal Civil Service Commission.
- 11. Evaluate in cooperation with the concerned organs. and organization and man power utilization of the regional state offices and submit improvement opinions and ensure when approved labour exchange.

**20. Sports Office**

The sports office shall have the powers and duties to;

- 1. develop and promote the physical culture and sports in the region;
- 2. issue licence to be organized sport associations in the region, coordinate and supervise their programmes;
- 3. prepare regional sport competitions and grant permission for the preparation of same;
- 4. adjudicate disputes arising between or among sports associations in relation to regional sports competitions;
- 5. establish regional sports councils;
- 6. in cooperation with the government organs, facilitates the necessary logistics for sports;
- 7. ensure the promotion, further popularization, development and improvement of the traditional sports of the region.
- 8. audit the accounts of the regional sports associations to ensure that their in comes are appropriated only for the fulfilment of their objectives;
- 9. provide technical support and encourage the establishment of sports centers in the region;
- 10. in cooperation with the regional health bureau prepares the necessary sports medical system and provides support; for zones and special districts.

**21. The Structure of Bureaus/Offices**

- Each Bureau/office shall have;
- 1. Head of the Bureau/office, if necessary deputy bureau head,

፪. መምሪያዎች፣ የሥራ ኃላፊዎችና ሠራተኞች፣  
፫. የዞኑ መምሪያዎች ወይም የልዩ ወረዳ ጽ/ቤቶች ።  
፳፱. ስለ ቢሮ/ጽ/ቤት/ ኃላፊዎች ሹመትና ተጠሪነት፡

የእያንዳንዱ ቢሮ ጽ/ቤት/ ኃላፊ፡

ሐ. በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቅራቢነት በክልሉ ም/ቤት ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ይሾማል፡

ቧ. የቢሮው/ጽ/ቤት/ ኃላፊ ተጠሪነት ለክልሉ መንግሥት ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ይሆናል ።

፳፻. የቢሮ/ጽ/ቤት/ ኃላፊው ሥልጣንና ተግባር፡  
የእያንዳንዱ የቢሮ/ጽ/ቤት/ ኃላፊ

ሐ. ለተመደበበት ቢሮ/ጽ/ቤት የተሰጡት ተግባራት በሥራ ላይ እንዲውሉ ያደርጋል፡

ቧ. በተፈቀደለት በጀትና የሥራ ፕሮግራም መሠረት ለቢሮው/ጽ/ቤት/ የሚያስፈልገውን ገንዘብ ወጪ ያደርጋል፡

፯. ቢሮው/ጽ/ቤት ከሌሎች ጋር በሚያደርገው ግንኙነት ቢሮውን/ጽ/ቤቱን ይወክላል፡

፩. ተግባሩን ለማከናወን የሚረዱ ደንቦችና መመሪያዎችን ያወጣል፡

፪. ከቢሮው/ጽ/ቤት/ ሥራ ጋር የተያያዙና ከክልሉ መንግሥት ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሚሰጡትን ሌሎች ሥራዎች ያከናውናል ።

፳፻፱. የሠራተኞች፣ የሀብቶችና የዕቃዎች መተላለፍ፡

ሐ. በቀድሞው የቡናና ሻይ ልማት ቢሮ፣ እና ከውሃ መምሪያ በስተቀር የተፈጥሮ ሀብት ልማትና የአካባቢ ጥበቃ ቢሮ፣ ግብርና ቢሮ ሥር ይተዳደሩ የነበሩ ሠራተኞች፣ ሀብቶችና ዕቃዎች በሙሉ በዚህ አዋጅ ለግብርና ቢሮ፡

ቧ. በቀድሞው የንግድ ቢሮ፣ የቱሪዝም ቢሮና የኢንዱስትሪና ዕድል ጥበባት ቢሮ ሥር ይተዳደሩ የነበሩ ሠራተኞች፣ ሀብቶችና ዕቃዎች በሙሉ በዚህ አዋጅ ለንግድ፣ ኢንዱስትሪና ቱሪዝም ቢሮ፡

፫. በቀድሞው የማስታወቂያ ቢሮ እና የባህልና ስፖርት ጉዳይ ቢሮ ሥር ይተዳደሩ የነበሩ ሠራተኞች፣ ሀብቶችና ዕቃዎች በሙሉ በዚህ አዋጅ ለባህልና ማስታወቂያ ቢሮና ስፖርት ጽ/ቤት፡

፬. በቀድሞው የማዕድንና ኢነርጂ ቢሮ፣ የመጠጥ ውሃ ጭነት አገልግሎትና የመስኖ ልማት ሥራ ዘርፎች ሥር ይተዳደሩ የነበሩ ሠራተኞች፣ ሀብቶችና ዕቃዎች በሙሉ በዚህ አዋጅ ለውሃ፣ ማዕድንና ኢነርጂ ሀብት ልማት ቢሮ ተላልፏል ።

፳፻፳. ተፈጻሚነት የማይኖራቸው ሕጎች፡  
ይህን አዋጅ የሚቃረኑ አዋጆች፣ ደንቦችና ሕጎች በዚህ አዋጅ ተስተካክሏል ።

፳፻፳. አዋጁ የሚጸናበት ጊዜ፡  
ይህ አዋጅ ከዛሬ ጎዳር ፲፮ ቀን ፲፱፻፹፮ ጀምሮ የፀና ይሆናል ።

አዋጣ ጎዳር ፲፮ ቀን ፲፱፻፹፮  
አባተ ኪሾ  
የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች  
ክልል ርዕሰ መስተዳድር

2. Departments, heads & civil servants  
3. Zonal department of special woreda office

22. Appointment and accountability of bureau/office heads:  
Each Bureau/Office head shall be;

1. nominated by the regional chief administrator and appointed by the regional executive committee,

2. Accountable to the executive committee of the regional state.

23. The duties & Responsibilities of Bureau/office head;  
The head of each Bureau/office shall;

1. ensure the implementation of the duties of his bureau/office,

2. In accordance with the programme & budget allocated to him, out lays money necessary for his bureau/office,

3. Represent his bureau/office in the course of relations with other organs.

4. Issue Regulations & directives, necessary for the performance of his duties,

5. carry out other pertinent duties assigned to him by the regional executive committee,

24. Transfer of employees assets and liabilities

1. Employees, assets and liabilities managed by the former coffee & Tea Development Bureau and Bureau of National Resources & Regional conservation, are hereby transferred to the Agriculture bureau;

2. Employees, assets and liabilities managed by the former Trade Bureau, Bureau of Tourism, and Bureau of Industry & hand crafts are hereby transferred to Trade, Industry & Tourism Bureau;

3. Employees, assets & liabilities managed by the former Information Bureau and Bureau of Culture & sports are hereby transferred to culture & Information Bureau,

4. Employees, assets and liabilities managed by the mines and Energy Bureau and there under water, swerages services and irrigation development sector are here by transferred to water, mines and energy resources bureau,

25. In applicable Laws  
Any proclamation, Regulation & laws inconsistent with this proclamation shall be ineffective.

26. Effective date  
This proclamation shall enter into force as of the 25th day of November, 1995.

Done at Awassa this 25th day of November 1995.  
ABATE KISHO  
HEAD ADMINISTRATOR OF THE S.N.N.P.  
REGIONAL GOVERNMENT